

የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5141 የላብራቶሪ ምርመራ አንድ መቶ ሃምሳ (150) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1,636 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 94 ወንድ እና 56 ሴት ሲሆኑ የዕድሜ ክልላቸው ከ3 እስከ 72 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት 147 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ሶስቱ የውጭ ዜጎች ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው አንድ መቶ ሃያ ስድስት (123) ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ አንድ (1) ሰው ከአፋር ክልል፣ ሁለት (2) ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ ሶስት (3) ሰዎች ከደብረ-ብርሃኑ ክልል፣ ሁለት (2) ሰዎች ከኦሞታ ክልል፣ አስራ ሶስት (13) ሰዎች አማራ ክልል እና ስድስት (6) ሰዎች ከሶማሊ ክልል ናቸው።

የላብራቶሪ ውጤቶች እንደሚያሳዩት በሕብረተሰቡ ውስጥ ባለው የቫይረስ ስርጭት ምክንያት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ከዕለት ዕለት በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው። ለዚህም ማሳያ የመጀመሪያው ሰው በቫይረሱ መያዙ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት ሁለት ወራት ውስጥ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ከ300 ጥርስን በላይ ጭማሪ አሳይቷል። በዚህም ምክንያት የታከሚዎችን ቁጥር በመጨመሩ እንደሚሊኒየም አዳራሽ አይነት የለይቶ ማከሚያዎች ታከሚዎችን እንዲቀበሉ ማድረግ ተጀምሯል።

ስለዚህ ሕብረተሰቡ የእጅ ንጽግናውን በመጠበቅ፣ በቤት በመቆየት ካለተቻለ ደግሞ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ባለመገኘት፣ ከማንኛውም ሰው በ2ሜትር አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ራሱንና የሚወዳቸውን ሁሉ ከቫይረሱ እንዲጠብቅ የጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማሳሰብ ይወዳሉ።

የኮሮና ቫይረስ በምርመራ ተገኝተው በኤክ ኮተቤ ሆስፒታል ህክምና ሲደርግላት የነበረ፣ ከዚህ ቀደም ተጓዳኝ ህመም ያለበት እና በፅኑ ህክምና ላይ የነበረ የ30 ዓመት ኢትዮጵያዊ በትላንትናው ዕለት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸው እና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር አስራ ስምንት (18) ደርሷል። የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ለቤተሰቦቹ መፅናናትን ይመኛል።

በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት አራት (4) ሰዎች ከአዲስ አበባ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 250 ነው።

የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ከጤና ተቋማት፣ በሻይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው።

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	125,570
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	5,141
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	150
በአሁኑ ሰዓት ሻይረሱ ያለባቸው	1,366
በፀና የታመሙ ሰዎች ቁጥር	16
አዲስ ያገገሙ	4
በአጠቃላይ ያገገሙ	250
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	18
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	1,636

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በሻይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ
የጤና ሚኒስትር
ግንቦት 27 ቀን 2012 ዓ.ም